

(1)

ግብጽ አረብ ሪፐብሊክ ጁማዳ አልአኸራ 18/1443 ሂ.  
የአውቃፍ ሚኒስቴር ጃንዩሪ 21/2022 ግ.

### የቤተሰብ ግንባታ ሥረዓቶችና እነሱን የማስከበር ዘዴ

ምስጋና ሁሉ በተከበረው መጽሐፉ

{وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي تِلْكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ}

ለአለው ለዓለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው። የአንቀጹዋ ትርጉም

(ለእናንተም ከነፍሶቻችሁ (ከጎሶቻችሁ) ሚስቶችን ወደእነርሱ ትረኩ ዘንድ መፍጠሩ፣ በመካከላችሁም ፍቅርንና እዝነትን ማድረግ ከአስደናቂ ምልክቶቹ ነው። በዚህ ውስጥ ለሚያስተውሉ ሕዝቦች ተዓምራቶች አልሉ።)

አጋር የሌለው ብቸኛ አላህ እንጅ የሚገዙት አምላክ እንደሌለ እመስክራለሁ። ሰይዳችንና ኑባያችን ሙሐመድ የእሱ ባሪያና መልእክተኛ በመሆናቸውም እመስክራለሁ። ጌታዬ ሆይ! የምህረት እዝነትህን፣ ሰላምህንና በረከትህን በርሳቸው፣ በቤተሰቦቻቸው፣ በባልደረቦቻቸውና እስከ እለተ ቄያማ ድረስ በመልካሙ መንገድ ለተከተሏቸው አውርድ።

ከዚህም በመቀጠል

በአንድ ሰው ሕይወት ውስጥ የቤተሰብ ህልውና እውን መሆኑ ከአላህ (ዐ.ወ.) ተላላቅ ተድላዎች ተቀዳሚው ነው። አላህ (ሱ.ወ.) ይህን ታላቅ ስጦታ ለሰው ልጅ መለገሱን በተከበረው መጽሐፉ እንደህ በማለት ገልጾታል።

(2)

وَاللّٰهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً  
وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبَالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَيَنْعَمَتِ اللّٰهُ هُمْ يَكْفُرُونَ}.

(አላህም ከነፍሶቻችሁ (ከጎሶቻችሁ) ለእናንተ ሚስቶችን አደረገ። ለእናንተም ከሚስቶቻችሁ ወንዶች ልጆችን፣ የልጅ ልጆችንም አደረገላችሁ። ከመልካሞችም ጸጋዎች ሰጣችሁ። ታዲያ በውሸት (በጣኦት) ያምናሉን በአላህም ጸጋ እነሱ ይከዳሉን)

ቤተሰብ የማህበረሰብ ቡጥዘርና የደህንነቱ መከላከያ ምሽግ ነው። በመሆኑም የእስምና እምነት መዋቅሩ ጠንካራና የተሳሰረ እንዲሆን ልዩ ትኩረት ይሰጠዋል። ይህም ከመላ ማህበረሰቡ መካከል መፈቃቀርና መተዛዘን እንዲረጋግጥ እንድሁም በሁሉም የህብረተሰቡ አባላት ዘንድ ደህንነትና መረጋጋት እንዲሰፍን በማሰብ ነው።

የእስልምና እምነት የትዳር ሕይወቱ የተቃና እንዲሁን አንድ ሰው የሕይወት አጋሩን ሲመርጥ ከፍተኛ ጥንቃቄ እንዲያደርግ ያስገነዝባል። እንድሁም ግለሰቡ በፋይናንስ፣ በማህበራዊና በሥነ ልቦናዊ ዘርፎች ለቤተሰብ ሃላፊነት ሙሉ ብቃት ያለው መሆኑ አጅግ አስፈላጊ እንደሆነ ይጠቁማል። ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ (እናንተ ወጣቶች ሆይ! ከናንተ መካከል ትዳር ለመያዝ ብቃት ያለው ሚስት ያግባ። ሚስት ማግባት ዓይንን ያልተፈቀደ ነገር ከማየት ለመከልከልና ብልትን ለመጠበቅ ያግዛልና። ትዳር ለመያዝ አቅም የሌለው ደግሞ እሱ ጸምን መጸም ይኖርበታል። እሱ ስሜቱን ለመግታት ያስችለዋል።)

የእስልምና እምነት የህግ መመሪያዎች ልጆችን በቅን መንገድ ለማሳደግ ከፍተኛ ትኩረት የሚሰጥና በሃይማኖታቸው፣ በማህበረሰባቸውና በሀገራቸው አንፃር ያለባቸውን ግዴታ በሚገባ የሚያስተመር መሆኑ ተረጋግጧል። ይህም ልጆች በወላጆች ትኩረት የተጣሉ አደራዎች በመሆናቸው ሃይማኖታዊና ማህበራዊ እሴቶችን፣ የአበው ትውፊቶችንና ጠቃሚ ልምዶችን በነሱ መንፈስ በማስረጽ ጠንካራና ቅን ቤተሰብ ለማዋቀር መሰረት ይሆናል። አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል።

(3)

{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَمَّا تَأْتُوا الْقُرْآنَ فَقُولُوا آمَنَّا بِهِ وَأَنفُسُكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقَوُّدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ}

(እናንተ ያመናችሁ ሆይ! ነፍሶቻችሁንና ቤተሰቦቻችሁን መቀጣጠያዎ ሰዎችና ደንጋዮች ከኾኑት እሳት ጠብቁ።) ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ (አላህ ጠባቂን ሁሉ አጥፍቶ ወይም በሚገባ ጠብቆ እንደሆነ ያስጠበቀውን ሁሉ በእርግጥ ይጠየቃል። አንድ ሰው ሰለቤተሰቦቹም እንኳ ቢሆን ይጠየቃል)። እንደሚታወቀው በአንድ ማህበረሰብ ውስጥ የዘር መበጀት ለአባቶችና ለእናቶች በዚህች ዓለምም ሆነ በመጭው ዓለም የዓይን ማረፊያ ይሆናል። አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡

{وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَتَرِيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا}

(እነዚያም «ጌታችን ሆይ! ከሚስቶቻችንና ከዘሮቻችን ለዓይኖች መርጊያን ለእኛ ስጠን። አላህን ለሚፈሩትም መሪ አድርገን» የሚሉት ናቸው።) ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) እንድህ ይላሉ፡ (የአደም ልጅ ሲሞት ከሦስት ነገሮች በስተቀር መላ ሥራው ይቋረጣል። ቀጣይነት ያለው ምጽዋት ወይም በሱ ሰዎች የሚጠቀሙበት የሆነ እውቀት ወይም ለሱ ጸሎት የሚያደርግለት ጻዲቅ ልጅ)።

ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ከሰዎች ሁሉ በላጩ ለቤተሰቡ ደግ የሆነ ሰው ወይም ለቤተሰቧ ደግ የሆነች ሴት መሆኑን እንድህ በማለት ገልጸዋል፡ (ከናንተ ደጋችሁ ለቤተሰቡ ደግ የሆነ ሰው ነው)። ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) ለቤተሰቦቻቸው ከማን የበለጥ እጅግ ደግ ነበሩ። ምን ያማሩ ባል፣ ምን ያማሩ አባትና ምን ያማሩ አያትም ነበሩ። ለቤተሰቦቹ ደግ ያልሆነ ሰው ደግነት ከነመሰረቱ እሱ ዘንድ ሊኖር አይችልም።

\*\*\*\*

(4)

ምስጋና ሁሉ ለአለማቱ ጌታ ለአላህ ይገባው። የእዝነት መሀረትና ሰላም የነብያትና የመልክተኞች መደምደሚያ በሆኑት በሰይዳችን ሙሐመድ (ሶ.ዐ.ወ.) በቤተሰቦቻቸውና በመላ ባልደረቦቻቸው ይውረድ።

የእስልምና እምነት ሁሉም ቤተሰብ መሰረቱ ፍቅርና መከባበር እንድሁም የጋራ መተሳሰብ በሆነ መልኩ የጸናና የተስማማ ሁኖ እንድዘልቅ ከፍተኛ ትኩረት ይሰጣል። የተከበረውን ቁርአን የሚመራመር ሰው ሴትን የወንድ አጋር እያለ የሚጠራትና ሚስት የሚለው ቃል አንድም ጊዜ በቁርአን ውስጥ ያልተጠቀሰ መሆኑን ሊገነዘብ ይችላል። የተከበረው ቁርአን ሁለቱን ወገኖች በመሰየም የቋንቋና የቃላት አቻ የተጠቀመው ከሁለቱ ወገኖች መካከል ያለውን አቻነት ለመግለጽ ነበር። አላህ (ሱ.ወ.) እንድህ ይላል፡

{هُرِّيَابَسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِيَابَسٌ لِّهِنَّ}

(እነርሱ ለናንተ ልብሶች ናው። እናንተም ለእነርሱ ልብሶች ናችሁ)። እንድሁም እንድህ ይላል፡

{وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ}

(ለእነርሱም (ለሴቶች) የዚያ በእነርሱ ላይ ያለባቸው (ግዳጅ) ብጩ በመልካም አኑዋኑዋር (በባሎቻቸው ላይ መብት) አላቸው። ) እንድሁም እንድህ ይላል፡

{ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَ }

(ለወንዶች ከሠሩት ሥራ እድል አላቸው። ለሴቶችም ከሠሩት ሥራ ዕድል አላቸው።) ነብያችን (ሶ.ዐ.ወ.) በመሰናበቻ ሐጅ በአደረጉት ሰፊ ድስኩር እንድህ ይላሉ፡ (እነሆ እናንተ በእርግጥ በሴቶቻችሁ ዘንድ መብት አላችሁ። ሴቶቻችሁ በእናንተ ዘንድ መብት አላቸው)።

(5)

ከባልና ሚስት መካከል ያለው ግንኙነት ከማንኛውም እብሪትና የበላይነት ገጽታ ነፃ ሆኖ በፍቅር፣ በመተዛዘንና በጋራ መብትና ግዴታ የተመሰረተ ሊሆን ይገባል።

የቤተሰብ ሕይወት የእብሪት የበላይነትና የጭቆና መንፈስ የተቀላቀለው ከሆነ ዘላቂ ሊሆን አይችልም። ዘላቂ ሊሆን የሚችለው የመተሳብስና የጋራ መከባበር መንፈስ ሲነግስበት እንድሁም ሁሉም ወገን ደስታን ለመፍጠር ሲጥርና መከራዎችን በትግስት ለማሳለፍና ተግዳሮቶችንም ለመቋቋም ዝግጁ ሲሆን ነው።

አቡ ደርዳሌ የተባሉት የነብያቶችን ባልደረባ ለባለቤታቸው እንድህ ይሉ ነበር፡ «ተቆጥቼ ስታይኝ እኔን ለማስደሰት ሞክሪ። እኔም ተቆጥተሽ ሳይሽ አንችን ለማስደሰት እሞክራለሁ። እንደዛ ካልሆነ አብረን መኖር አንችልም»። አንደ ቤተሰብ ወጥረት የሌለበት፣ በደስታ የተሞላና የተረጋጋ ሆኖ ሲኖር እንዴት ደስ ይላል። በዚህን ጊዜም የዚህች ዓለምና የመጭው ዓለም ደስታ እውን ይሆናል።

«ጌታችን ሆይ! ከሚስቶቻችንና ከዘሮቻችን ለዓይኖች መርጊያን ለእኛ ስጠን። አላህን ለሚፈሩትም መሪ አድርገን» አሚን።